



የኢ.ት.ዲ.ሪ. እ.ዳ.ሸ.አ.ዋ. የ.ጥ.ክ.ሸ.ስ.የ.ዋ. ሽ.ጥ.ብ.አ.

፩፻፭፻፮ ካኬት ጽዜ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አውጭ ቅመት ቁጥር ፩፪
አዲስ አበባ-አማራር ይዞ ቀን ተከታታይ ዓ.ም.

በኢ.ት.ዲ.ሪ. እ.ዳ.ሸ.አ.ዋ. የ.ጥ.ክ.ሸ.ስ.የ.ዋ. ሽ.ጥ.ብ.አ.
የሰነድ ቅመት ቅመት የመንግሥት የመንግሥት የመንግሥት

10th Year No. 56
ADDIS ABABA- 2nd August, 2004

ማውጫ

አዋጅ ቁጥር ፩፻፭፻፮/፩፭፻፯ ፩.ም

የኢ.ት.ዲ.ሪ. እ.ዳ.ሸ.አ.ዋ. የ.ጥ.ክ.ሸ.ስ.የ.ዋ. ሽ.ጥ.ብ.አ. አስፈላጊ
አካላትን አደረጃቸት ለማቅረብ የወጣ ለማቅረብ/ አዋጅ
ንግድ..... ይቻሉ

አዋጅ ቁጥር ፩፻፭፻፮/፩፭፻፯

የኢ.ት.ዲ.ሪ. እ.ዳ.ሸ.አ.ዋ. የ.ጥ.ክ.ሸ.ስ.የ.ዋ. ሽ.ጥ.ብ.አ.
አስፈላጊ አካላትን አደረጃቸት ለማቅረብ የወጣውን
አዋጅ አንቀጽ ማቅረብ አስፈላጊ ሆኖ በመተገኘቱ:

በኢ.ት.ዲ.ሪ. እ.ዳ.ሸ.አ.ዋ. የ.ጥ.ክ.ሸ.ስ.የ.ዋ. ሽ.ጥ.ብ.አ. አንቀጽ
አንቀጽ አንቀጽ ማቅረብ የመንግሥት የመንግሥት
አዋጅ አንቀጽ ማቅረብ አስፈላጊ ሆኖ በመተገኘቱ:

፩. አዋጅ ሰດ

ይህ አዋጅ “የኢ.ት.ዲ.ሪ. እ.ዳ.ሸ.አ.ዋ. የ.ጥ.ክ.ሸ.ስ.የ.ዋ. ሽ.ጥ.ብ.አ. አስፈላጊ አካላትን አደረጃቸት /ማቅረብ/
አዋጅ ቁጥር ፩፻፭፻፮/፩፭፻፯” ተሰለ ለመቀበል:

፪. ማቅረብ

የኢ.ት.ዲ.ሪ. እ.ዳ.ሸ.አ.ዋ. የ.ጥ.ክ.ሸ.ስ.የ.ዋ. ሽ.ጥ.ብ.አ. አስፈላጊ
አካላትን አደረጃቸት ለማቅረብ የወጣው
አዋጅ ቁጥር ፩፻፭፻፮/፩፭፻፯/ አንቀጽ ማቅረብ
ከተለው አንቀጽ ተያስፈል:

CONTENTS

Proclamation No.411/2004

A Proclamation to Amend the Reorganization of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation ... Page 2697

PROCLAMATION NO. 411/2004.

A PROCLAMATION TO AMEND THE REORGANIZATION OF THE EXECUTIVE ORGANS OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA PROCLAMATION

WHEREAS, it has become necessary to amend the Proclamation providing for the Reorganization of the Executive Organs of Federal Democratic Republic of Ethiopia;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the “Reorganization of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia (Amendment) Proclamation No.411/2004.

2. Amendment

The Reorganization of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No. 256/2001 (as amended) is further amended as follows:

Ճ/ ՔԱՎՈՒ ՀՅՓՔ Ճ ՅՈՆ ՀՅՓՔ /Ճ/ ՄաԾԱ
ՈՐԴԻՒՆՈՎ ՀՅՈՆ ՅՈՆ ՀՅՓՔ /Ճ/ ՄԻՒԺԱ:

«፩. የመጀከተለት አስራጋዣ አካላት ተጠሪነት
ለንግድና እንዲሰጥር ስጋነሰውር
ይሆናል፡፡

Ա. Քհ.ԴՔՁՅ Հ.ՀՈՂՈՒՄՈՎՆԻ ԽՈՂՈՎ:
Ա. Քհ.ԴՔՁՅ ԲԴՀ.ԴԿ ԲՁՀ.ՔՄԴ
ՊԱՀԱՊՅ:

Ժ. ՊԵՂԵՌԵԴՔԵԱՇԽ քաղաքական
քաղաքական գույքի գույքի գույքի

መ. የቆዳና የቆዳ መጠጥቷ ተከናለፌ
እንዲታተዋቸ፡
ው. የኤሌክትሮ የጥቃቅዎን እንዲታካ የሚገኘ
በፌዴራል ማስቀመጥ ተችሱሁ

ՓՅԱ ՀՅՈՒՅ ԱՅԽԱ»
ՓՅԱ ՀՅՈՒՅ Դ ՄԱՐԱ ԱԹՅԻՒԺՈՎ
ՀՅԱՅՅՈՒՅ Դ ՄԱՐԱ:

Է/ թհՓՇ հԵՔ Զ ԳՈՎՈՒՄ ԱՊՀԻՒՆՈՒՅՆ

“I am a Christian and I am a Jew.”

፩. ፩፭፻: አንቀጽ ፭፻፭፻ አንቀጽ ፭፻፭፻
አንቀጽ ፭፻፭፻: የሚያ/ች:

፩. የእንደቱ የወጪ. ፭፻፯: የሚሰራ.፻.፻.፻-፻፻፯
የማስናከርበታትን በኋላ የማመቻቸው:

፩. የአገራችን የወጪው ጉባድ በንግድ-ኑዋት የሚ
መናገር፡ ለለዓለም አቀፍ ወለሙት መው
ያይ ሥነ ለርዳታ አማካይ ባለው አካል
የተደረገዋው እንዲተጠበቀ ሆኖ የንግድ
እንዲሁም የወድብና የተፈጻሚት አገልግ
ለሁት ለምምነቶችን የመፈጸመና
የመሰራተኞች፡

፩. የእንር ወሰኑ ጥንቃጌ ለማስረጃዎች ለማ
መናከር ቁልጠና. የግብረት ለመቀጥና
ተባለ የሚገኘ እውሃር እንዲሰራኝ
የሚገኘው.

፩. አግባብ በተቋሙ ስነዎች መሠረት የን
ግድ ጥንገናኝ ፈቋድ አገልግሎቶችን
የመስጠትና የመቆጣጠር:

Է. ՔՓՀ ԳԵՐԱԾ Ա.Յ.Հ.ՊՐԻՄ. ՔՊՂԴ-
ՄԱՆՎԻՎ ՔԴՊ: ԸՆՊԲ: ԾՓՄՀՀԿ
ՀԻԱՊԱՐՔԻՆ Հ.ՅՈՒ ԱՊՀՆԱՌԵԾՎ
ԹԻԾ Ա.Դ ՔՊԳՎԱ: Ա.Վ.ՓՀ.Պ
ԴՊԱՎԱՐԿԻՆ ՔՄԻՒՆՎԱ:

፩. የእንግሊቻ ለማተኑ ለማቅጫን የሚ
ያስችሉ የተመቻቸው በኋታዎች እንዲ
ፈጻሩ የሚደረግ፤

፩. ስትራቻዬ ካሮ ተከራካሪ ለማስተዋዎች
አንድሰጥረወች ይህና የመሰጠት;

1/ Sub-Articles (2) of Article 5 of the Proclamation... deleted and replaced by the following new Sub-Article (2):

"2/ The following executive organs shall be accountable to the Ministry of Trade and Industry:

- a) the Ethiopian Investment commission;
 - b) the Quality and Standards Authority of Ethiopia;
 - c) the Privatization and Public Enterprises Supervising Authority;
 - d) the Leather and Leather Product Technology Institute;
 - e) the Federal Micro and Small Enterprise Development Agency.”;

2/ Article 7 of the Proclamation deleted and replaced by the following new Article 7:

“7. Ministry of Trade and Industry

The Ministry of Trade and Industry shall have the powers and duties to:

- 1/ promote the expansion of trade, industry and investment;
 - 2/ create conditions for the promotion and development of the Country's export trade;
 - 3/ strengthen the Country's foreign trade relations and, without prejudice to the provisions of the relevant laws on treaty making procedures, negotiate and implement agreements on trade as well as port and transit services;
 - 4/ maintain efficient marketing system and fair trade practices to promote and develop the domestic trade;
 - 5/ provide business registration, licensing and regulatory services in accordance with the relevant laws;
 - 6/ undertake studies relating to basic commodities and services that have to be under price-control and, upon approval by the Council of Ministers, follow up the implementation of same;
 - 7/ create conducive conditions for rapid industrial development;
 - 8/ provide support to industries considered to be of strategic importance;

- ፩. የመጀመሪያዎች የልማት ድርጅቶች**
አንድጠናናና መደ ማረጋገጫ የሚከው
ሩበትም ፈራሽ እንዳሸጠና የማድረግ፡
- ፪. የጥራትና የደረሰቻች አገልግሎት እንዲሳ
ይሸፍርም፡**
- ፫. የንግድና የዘርፍ ማግበራትና የክር በታች**
አንዳዣዎም በእንደሸጠና መሰከ የማግረሻ
የሙያ ማግበራት እንዳቻቹው የማግበራት
ታትና የተቻቹው ተን የማጠናና፡
- ፬. የአገር መሰጥና የወጪ እንሰነትመንታን**
ለመሳቢ የሚ በኋላ በኋላ ተቻቹና የመኖር፡
- ፭. ለእንሰነትው የተቀባዩ አገልግሎት**
ለመሰጣት እንዳቻል በፈጥሮ አገልግሎቶች
በአንድ ማስከላ የሚሰጠበትን በኋላ
የሚመያች፡፡
- ፮. በዘመ አዋጅ እንቀጽ እና ፩-ስ እንቀጽ /፯/**
የተመለከተትን አስፈላጊ አካላት በበት
ይህት የመመራትና የማስተባበር እንዳዣዎም
አደረጃቻቹውን፣ የሥራ ጥርጋዎምና በቃ
ቃቻውን መርምር ለማመለከተው የመን
ግዢ አካል እንዳቻር የመወገን፡፡

፯/ በአዋጅ እንቀጽ እና ፩-ስ እንቀጽ /፯/ ሆኖ፤

- ፩. «የአዋጅ ቁጥር ፩/፭፻፭፭ን እንቀጽ እና የ
እና ገዢ» የሚለው አገልግሎት ተመርሱ «የአዋጅ
ቁጥር ፩/፭፻፭፭ን እንቀጽ እና ገዢ ገዢ እና
የሚለው አገልግሎት ተመርሱ፤**
- ፪. «በዘመ አዋጅ ተሽረዋል» ከሚለው አገልግሎት
በፊት «የኢትዮጵያ የወጪ ገንዘብ ማስፈ
ጸም እና የሚከተሉ ማቅረብ አዋጅ ቁጥር
፭፻፭፭/፭፻፭፭ እና የመመራትና በፈጥሮ
በረቱና እንዲገኘ እንዳሸጠና እና የሚከተሉ ማቅረብ
የሚከተሉ አዋጅ ቁጥር ፭፻፭፭/፭፻፭፭
የሚለው አገልግሎት ተመርሱ፤**

፯/ በአዋጅ እንቀጽ እና ፩-ስ የሚከተለው እና የ ፩-ስ እንቀጽ /፯/ ተጨማሪ፤

- «፯/ በአዋጅ ቁጥር ፭፻፭፭/፭፻፭፭ ተቻቹው
የኑበው የኢትዮጵያ የወጪ ገንዘብ
ማስፈጸም እና የሚከተሉ እና በአዋጅ ቁጥር
፭፻፭፭/፭፻፭፭ ተቻቹው የኑበው የመመ
ራትና በፈጥሮ በረቱና እንዲገኘ እንዳሸጠና እና
ሸጠና እና መብትና ማያዣዎች በዘመ
አዋጅ ለንግድና እንዳሸጠና ማንሳቸው
ተዘለፈዋል፡፡»**

- 9/ improve the performance of public enterprises and accelerate their privatization;
- 10/ cause the expansion of quality and standardization services;
- 11/ encourage the establishment of chambers of commerce and sectoral associations as well as professional associations to be organized in the industrial sector and strengthen those which have already been established;
- 12/ create conducive conditions to attract foreign and domestic investment;
- 13/ to provide efficient services to investors facilitate the provision of all such services at a single focal point;
- 14/ direct and coordinate the executive organs referred to in Sub-Article 5 of this Proclamation; and review their organizational structures, work programmes and budgets and authorize the submission of same to the appropriate government organs.”
- 3/ Under Sub-Article (1) of Article 24 of the Proclamation:
- the reference to “Article 6, 9 and 12 of Proclamation No. 4/1995” is deleted and replaced by “Article 6, 9 ,12 and 14 of Proclamation No. 4/1995”;
 - the phrase “the Ethiopian Export Promotion Agency Establishment Proclamation No. 132/1998 and the Basic Metals and Engineering Agency Establishment Proclamation No. 47/1996” is inserted before the phrase “are hereby repealed.”
- 4/ The following new Sub-Article (8) is added under Article 25 of the Proclamation:
- “8/ The rights and obligations of the Ethiopian Export Promotion Agency established under Proclamation No. 132/1998 and the Basic Metals and Engineering Industry Agency established under Proclamation No. 47/1996 are hereby transferred to the Ministry of Trade and Industry.”

፩/ አዋጅ የሚገኘበት ሰነ

ይህ አዋጅ በ፳፻፲፭ ዓ.ም የሚከተሉ የትምህር
ከመጠበቅ ቀን ጥምር የዚህ ድንብናለ፡፡

አዲስ አበባ አቶዎልደግኝ የ፩/ ቀን መሆኑን ዓ.ም

ገርማ ወልደግኝርጫ
የኢትዮጵያ ፈዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
Հፐብሊክ ተወካይነት

3. Effective Date

This Proclamation shall enter into force on the date of its publication on the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, this 2nd day of August, 2004.

GIRMA WOLDEGIORGIS
PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA